



**በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ
በባህልና ስፖርት ሚኒስቴር
የኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ**

የ2015 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

**ሚያዝያ 2016 ዓ.ም
አዲስ አበባ**

የኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ

የ2015 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

የኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ የተመደበለትን የመደበኛ በጀት በፋይናንስ አዋጁ፣ ደንቡ እና በተከታታይ በወጡ መመሪያዎች መሰረት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን፣ እንዲሁም ሂሳቡ በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሰረት መያዙንና የመንግሥት ሃብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ ከዚህ ሪፖርት ጋር የተያያዙትን የ2015 በጀት ዓመት ሂሳብ ሪፖርቶችን እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል፡፡

የሂሳብ ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ ሥራ አመራር ሲሆን፣ የሂሳብ ሪፖርቶችን አዲት በማድረግ ሙያዊ አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መሥሪያ ቤት ኃላፊነት ነው፡፡

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን መሠረት በማድረግና የዋና አዲተርን የአዲት ሥልት በመከተል ነው፡፡ እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ ማረጋገጫ/የአዲት አስተያየት/ ለመስጠት ያስችለናል፡፡

አዲቱ የተከናወነው የዓመቱን የሂሳብ እንቅስቃሴ ሊወክሉ የሚችሉ ናሙናዎችን በመውሰድ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው፡፡

የሚከተሉት የኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ የሂሳብ ሪፖርቶች ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዞው ቀርበዋል፡፡

- ◆ የሂሳብ ማመዛዘኛ፣
- ◆ የገቢ ሂሳብ ሪፖርት፣
- ◆ የመደበኛ ወጪ ሂሳብ ሪፖርት፣
- ◆ የካፒታል ወጪ ሂሳብ ሪፖርት፣
- ◆ የተሰብሳቢ ሂሳብ ሪፖርት፣
- ◆ የተከፋይ ሂሳብ ሪፖርት፣
- ◆ የዝውውር ሂሳብ ሪፖርት፣

የኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ የ2015 በጀት ዓመት የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፤ በአዋጅ በተፈቀደው በጀት በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በትክክል የተዘጋጁና፤ የተከፈለው ወጪና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅን፤ ደንብና መመሪያን ጠብቆ የተከናወነ በመሆኑ በእኛ አስተያየት በአካዳሚው የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች እና የፋይናንስ አስተዳደር ሥርዓቱ አጥጋቢ ሆኖ ተገኝቷል።

I. ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገባ ጉዳዮች (Emphasis of Matters)

ምንም እንኳን ከላይ የተሰጠውን የኦዲት አስተያየት የማይቀይረው ቢሆንም፤ ቀጥሎ የተመለከቱት ጉዳዮች ትኩረት ሊሰጣቸው፤ እርምጃ ሊወሰድባቸው እና ለወደፊቱም ጥንቃቄ ሊደረግባቸው ይገባል።

በጀት፤

በፌዴራል መንግሥት የበጀት አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 2/2003 ክፍል ሶስት አንቀጽ 12(1) ማንኛውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት ለበጀት አመቱ የተፈቀደለትን የመደበኛም ሆነ የካፒታል በጀት አጠቃቀም በሚገባ መቆጣጠር እንዳለበት ይገልጻል። በዚህ መሰረት ለአካዳሚው በ2015 በጀት ዓመት የተፈቀደው የወጪ በጀት አጠቃቀም ሥራ ላይ ከዋለው ጋር ሲነጻጸር፤

- የመደበኛ በጀት ብር 994,993.94፤
- የካፒታል በጀት ብር 29,095,598.47፤

በድምሩ ብር 30,090,592.41 ሥራ ላይ ያልዋለ መሆኑ፤

II. ህጋዊነትን ያልተከተሉ ጉዳዮች (Compliance Matters)፤

የወጪ ሂሳብ፤

1. የኢትዮጵያ ወጣቶች የስፖርት አካዳሚ ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 249/2003 በአንቀጽ 9 ተራ ቁጥር (6) የቦርዱ ስልጣንና ተግባር በሚለው ስር አካዳሚው የሚያስከፍላቸው የአገልግሎት ክፍያዎች እና ያለ ክፍያ የሚሰጡት አገልግሎቶች በመንግስት እንዲወሰኑ ሐሳብ ያቀርባል። የተለያዩ ጥቅማጥቅሞች ክፍያዎችን የማጽደቅ ስልጣንና ተግባር ይኖረዋል ይላል። ይሁን እንጂ በደንቡ መሠረት የተቋቋመ ቦርድ በሌለበት ሁኔታ የአካዳሚው ከፍተኛ አመራር በመጋቢት/2014 ዓ.ም የአስልጣኞችን

የትርፍ ሰዓት ክፍያ በተመለከተ የዳሰሳ ጥናት በማድረግ በትርፍ ጊዜ በአሰልጣኝነት ለሚቀጠሩ አሰልጣኞች በሰዓት 135 ብር እንዲከፈል በመወሰኑ ከሚያዝያ /2014 እስከ ሰኔ/2015 በድምሩ ብር 110,160.00 ክፍያ መፈፀሙን፤

2. አዋጅ ቁጥር 609/2008 አንቀጽ 47 ሀ/2 ማንኛውም በሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ የመጠቀም ግዴታ ያለበት ሰው በሚለው ሥር፡፡የሽያጭ መሳሪያው በጥገና ላይ ባለበት ጊዜ ካልሆነ በስተቀር በሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ ከታተመ ደረሰኝ ውጪ በሌላ ማንኛውም ዓይነት ደረሰኝ ወይም ያለደረሰኝ ግብይት ማከናወን እንደሌለበት እና የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያዎች አለመጠቀም በተጨማሪ እሴት ታክስና በገቢ ግብር ማሻሻያ አዋጅ ቁጥር 609/2008 እና 979/2008 አስተዳደራዊና የወንጀል ተጠያቂነት የሚያስከትሉ መሆኑን ይገልጻል፡፡ ይሁን እንጂ አካዳሚው የሽያጭ መመዝገቢያ ደረሰኝ መቀበል ሲገባው በማንዋል ደረሰኝ በድምሩ ብር 3,822,040.90 ክፍያ ፈጽሞ ተገኝቷል፡፡

3. የፌዴራል መንግስት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ 648/2001 ክፍል 6 የመንግስት ገንዘብ ክፍያ አንቀጽ 30 በዚህ አዋጅ አንቀጽ 23 እስከ 26 በተደነገገው መሠረት ካልሆነ በስተቀር በአንድ የበጀት አመት ውስጥ በበጀት አዋጁ ለተመለከተው የመንግስት መሥሪያ ቤት እንዲከፈል በሂሳብ መደብ ተለይቶ ከተፈቀደው የገንዘብ መጠን በላይ ክፍያ መፈጸም እንደማይቻል ተገልጿል፡፡ በተጨማሪም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 190/2002 ስለ ፌዴራል መንግስት የፋይናንስ አስተዳደር የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ክፍል ሦስት የመንግስት ገንዘብ ክፍያ አንቀጽ 12 ክፍያ እና ወጪ የመንግስት ገንዘብ ክፍያ ሊፈፀም ወይም ወጪ ሊደረግ የሚችለው የተፈቀደ በጀት ሲኖር ብቻ ነው ይላል፡፡ ይሁን እንጂ፤

በአትሌት ጥሩነሽ ዲባባ አትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከል

አትሌት ጥሩነሽ ዲባባ አትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከል የምስለ ቅርጽ ስራ በ2014 በጀት ዓመት ለተሰራበት የተጨማሪ ሥራ ክፍያ ብር 78,299.62 ለ2015 ከተፈቀደው በጀት ወጪ ሆኖ መክፈሉን፤

ተሰብሳቢ ሂሳብ፤

4. በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 190/2002 አንቀጽ 32 እንዲሁም በፌዴራል የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የሂሳብ አያያዝ መመሪያ ቁጥር 4/2003 መሰረት ለውሎ አበልና ለመንገዣ የተሰጠ ቅድሚያ ክፍያ ሠራተኛው ሥራውን አጠናቆ ከተመለሰ በኋላ፤

በመመሪያ ቁጥር 5/2003 መሠረት ደግሞ ለግዥ የተሰጠ ቅድሚያ ክፍያ በሰባት ቀናት ውስጥ መወራረድ እንዳለበት ያሳያል፡፡ ይሁን እንጂ

በዋናው መ/ቤት፤

በተለያዩ የሂሳብ መደቦች በተሰብሳቢ የተያዘ በድምሩ ብር 12,396,232.29 በደንቡ እና በመመሪያው መሰረት ሳይወራረድ ተገኝቷል፡፡

በአትሌት ጥሩነሽ ዲባባ አትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከል

በድምሩ ብር 265,686.59 በደንቡ እና በመመሪያው መሰረት ሳይወራረድ ተገኝቷል፡፡

ተከፋይ ሂሳብ፤

5. በፌዴራል መንግስት መስረያ ቤቶች የሂሳብ አያያዝ መመሪያ ቁጥር 5/2003 ክፍል ሁለት አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 5 በተመለከተው መሰረት ተከፋይ ሂሳቦችን ለመከታተል ተገቢው የቁጥጥር ስርዓት መዘርጋቱንና መሥሪያ ቤቱ ተከፋይ ሂሳቦችን በገባው ግዴታ መሰረት በወቅቱ የሚከፍል መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፤

በአካዳሚው በድምሩ ብር 1,796,188.39 በወቅቱ ለባለመብቶቹ ሳይከፈል በተከፋይ ተይዞ የተገኘ መሆኑን፤

III ሌሎች ጉዳዮች (Other Matters)

ንብረት፤

የንብረት አስተዳደር በመንግሥት የንብረት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 649/2001 እና በተጨማሪም ይህንኑ ለማስፈጸም በወጣው የመንግሥት ንብረት አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 9/2003 መሰረት የሚፈጸም መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፡-

I. በኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ

በምግብ ማደራጃ ክፍል እስቶርን በተመለከተ፤

- ሞዴል/19 እና ሞዴል/22 በአንድ ሠራተኛ እንዲዘጋጅ የሚደረግ መሆኑን፤
- በምግብ ቤት አዳራሽ ውስጥ በብልሽት ምክንያት ያለአገልግሎት የተቀመጡ የተለያዩ ዕቃዎች መገኘታቸው፤

ክሊኒክን በተመለከተ፤

- የሰው ኃይል በመዋቅር ለክሊኒክ 23 ሠራተኛ ሲሆን አሁን ያለው 13 ሲሆን 10 የሰው ኃይል የጎደለው መሆኑን፤

- አልት-ራሳውንድ ማሸን ለ11 ዓመት ያለ ሥራ የተቀመጠ መሆኑን፤

ጂምናየዝም ክፍልን በተመለከተ፤

- በጂምናየዝም የሚገኙት ቋም ንብረቶች በመ/ቤቱ ንብረት ክፍል ተመዝግባው መለያ ቁጥር ያልተሰጣቸው መሆኑን፤
- በጂምናየዝም ክፍል አገልግሎት የማይሰጡና የሚወገዱ ብዛት ያላቸው የተለያዩ ንብረቶች መገኘታቸውን፤

የቋሚ እና አላቂ ንብረትን በተመለከተ

- የ2015 ዓ/ም የቋሚ እና አላቂ ንብረት ዓመታዊ ቆጠራ የተደረገ ቢሆንም ማመዘዛዥ ያልተሰራ መሆኑ፤
- የቋሚ ዕቃ መለያ ቁጥር በኢ.ፌ.ሚ.ስ(IFMIS)ጄኔሬት የተደረገ ቢሆንም በእያንዳንዱ ዕቃ መለያ ቁጥር ያልተሰጠ መሆኑን፤
- የውኃ ሀርድል(water Hurdle) ወይም የመሰናክል መዝለያ ከ4 ዓመት በላይ በእስቶር ያለሥራ የሚገኝ መሆኑን፤
- በቋሚ እና በአላቂ እስቶር ውስጥ በእያንዳንዱ ዕቃ ላይ ቢን ካርድ ያልተዘጋጀ መሆኑን፤
- በቋሚ ተመላሽ ዕቃ ማከማቻ እስቶር ውስጥ ብዛት ያላቸው ብረቶች፤ ወበሮች እና የተለያዩ ዕቃዎች ሳይወገዱ ተከማችተው የሚገኙ መሆኑ፤
- በአላቂ እስቶር ውስጥ አንሶላ ብዛት 190 እና ብርድ ልብስ ብዛት 100 ለአገልግሎት ሳይውል የተቀመጠ መሆኑ፤
- ብዛት ያለው ሞዴል/19 እና ሞዴል/22 የRV (የገቢ መሰብሰቢያ ወረቀቶች) የዊዝሆልድ (Withholding) ታክስ እና ቫት (VAT) ደረሰኝ ከ2011 ዓ.ም ጀምሮ በአላቂ እስቶር ውስጥ ያለሥራ ተከማችቶ የሚገኝ መሆኑ፤

II. አትሌት ጥሩነሽ ድባባ አትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከል

የሰልጣኞች ምግብ ቤት እስቶርን በተመለከተ፤

- በእያንዳንዱ ዕቃ ላይ ቢን ካርድ ከንብረቱ ጋር የዕቃውን ከወጪ ቀሪ በሚያሳይ መልኩ ያልተቀመጠ እና አብሮ በመደራደርያ ላይ የማይገኝ መሆኑን መሆኑ፤
- ሞዴል/19 እና ሞዴል/22 በአንድ ሠራተኛ የሚዘጋጅ መሆኑን፤

- በአገልግሎት ላይ እንዳይውሉ ከታገዱ የምግብ ዘይቶች መካከል ቅቤ ለምኔ የምግብ ዘይት በብዛት ተገዝቶ ገቢ የተደረገ ሲሆን፤ በጤና ላይ የሚያደርሰው ጉዳት እየታወቀ እንዲወገድ ባለመደረጉ በምግብ ዕቃዎች መጋዘን ተከማችቶ የሚገኝ መሆኑን፤

ቋሚ እና አላቂ ንብረትን በተመለከተ ፤

- 1 ዲዚል ጄኔሬተር ሞዴል HG 1100SE እና 1 መበየጃ ማሽን ሞዴል BX1-400 ከ2013 ዓ/ም ከቋሚ ዕቃዎች መጋዘን ወጪ የሚገኝ መሆኑን፤
- 1 LG ቴሌቪዥን ባለቤት የሌለው በቋሚ እስቶር የሚገኝ መሆኑን፤
- ዋጋው ብር 17,315.99 1 HP LopTOp Cor -7 ሞ/22 ቁጥር 765390 በመስታወት ድረርሳ ወጪ የተደረገ ሲሆን፤ በሰኔ 30/2015 ዓ/ም በተገኘው ቆጠራ መሠረት የተረከበችው የጠፋ መሆኑን፤
- ከተለያዩ የማሰልጠኛ ክፍሎች በአስወጋጅ ኮሚቴ የተሰበሰቡ የሚወገድ ንብረቶች ያልተወገዱ መሆኑን፤
- የመኪና ጎማ ፤የሩጫ ዲላ፤ የመኪና ቸርኬና ሌሎችም አገልግሎት የማይሰጡ የመኪና ዕቃዎች ያልተወገዱ መሆኑን፤

ጂምናየዝም ክፍልን በተመለከተ፤

- መልቲ-አንግል ማሽን ካቦ ባለመኖሩ ምክንያት ለ2 ዓመት ያህል አገልግሎት ሳይሰጥ ደቆሞ የሚገኝ መሆኑን፤
- ቴሬድ ሜድ (የማሮጫ ማሽን) የቦርድ መቆጣጠሪያው ባለመሰረቱ ለ2 ዓመት ያህል ያለአገልግሎት የቆመ መሆኑን፤
- ሌግ ፕሬስ እክስቴሽን ማሽን የፑል እና ኬቢል ጥገና ባለመደረጉ ለ1 ዓመት የቆመ መሆኑን፤
- ፍላጎት ቢንች ጥገና ባለመደረጉ ለ1 ዓመት የቆመ መሆኑን፤

የህክምና ማዕከል አገልግሎትን በተመለከተ፤

- የክሊንኩ ፋርማሲ እስቶር እና የዲስፔንሰር የስርጭት ክፍል በአንድ ሠራተኛ አገልግሎት እየሰጠ መሆኑን፤
- የክሊኒኩ ፋርማሲ እስቶር ከዋናው እስቶር የሚረከበቸውን መድኃኒቶች በፋርማሲ እስቶር በሞ/19 ገቢ የማይደረግ መሆኑን፤
- 5 ሠራተኞች ተቋሙን ሲለቁ ወይም ሲዘዋወሩ በእጃቸው የሚገኙ ተሽከርካሪን ጨምሮ የተለያዩ ንብረቶችን ያላስረከቡ መሆኑን፤

- በፊዚዩ ቴራፒና የህክምና ዕቃዎች ክፍል የፊዚዩ ቴራፒ ባለሙያ የሆኑት አቶ አብርሃም ቢቂላ በ2015 ዓ/ም ዋጋቸው ብር 2,128,979.52 የሆነ 22 የተለያዩ ዕቃዎችን ከግለሰብ በመረከቢያ ሠነድ ወይም በቪዲዮል የተረከቡ ቢሆንም ዕቃዎቹ ወይም ንብረቶቹ በጉድለት መገኘታቸውን ወይም በመ/ቤቱ የማይገኙ መሆኑን፤
- በአትሌት ጥሩነሽ ድባባ አትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከል የኮንዶሚኒየም የጋራ መኖሪያ ቤት 8 ቢሎክ 107 ክፍሎች ያሉት ሲሆን፤ ግዥ የተፈፀመበት የተሟላ የርክክብ ሠነድ እና የባለቤትን ማረጋገጫ ካርታ ያልቀረበ መሆኑን፤

በአዲት ወቅት ለማወቅ ተችሏል።

የፌዴራል ዋናው አዲተር መሥሪያ ቤት